



**የዶ/ር መረራ ጉዲናን በግፍ መታሠር አስመልክቶ ከኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ**

በአገራችን የመንግሥትን ሥልጣን በሕዝቦች ፍላጎትና ምርጫ ሣይሆን በጠመንጃ አፈሙዝ የተቆጣጠረው የህወሐት አገዛዝ ለዓመታት ለዘለቀው የኢትዮጵያ ሕዝቦች የዲሞክራሲ፣ የእኩልነትና የነፃነት ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎቹን በማንሣት የሚታወቁትንና ሕዝብ የሚቀበላቸውንና የሚከተላቸውን የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች፣ የሕዝብን ድምፅ በሰላማዊ መንገድ በማንፀባረቅ የሚታወቁ ጋዜጠኞችን፣ ወጣት ተማሪዎችን፣ በአጠቃላይ ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ንፁሃን ዜጎችን በጅምላ ማሰር፣ ከአገር እንዲሰደዱ ማድረግና በወገንተኛ ወታደሮቹ አማካይነት መፍጀት የዘወትር ተግባሩ ማድረግ ከኢትዮጵያ ሕዝቦች የተሰወረ አይደለም። ራሱን የኢትዮጵያ መንግሥት ብሎ የሚጠራው ይህ ሕወሐት-መራሽ የዘራፊዎች ቡድን ሰሞኑን ደግሞ ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት በታየው የሥርዓቱ የግፍና የስቃይ እርምጃዎች ባለመደናገጥና ተስፋም ባለመቁረጥ የአገዛዙ መሪዎች ከዛሬ ነገ ወደሰባቸው ተመልሰው እንደሰዉ በማሰብ ሕዝቦቻችን ለሚጠይቋቸው ፍትሃዊ ጥያቄዎች ከሞላ-ጎደልም ቢሆን መልስ ይሰጡ ይሆናል በሚል አርቆ አስተዋይነት የተመላበት እምነት በሰላማዊ ትግሉ ዉስጥ በትዕግሥት፣ በድፍረትና በቆራጥነት ፀንተው የቆዩትን የአሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ መሪና የመድረክ ምክትል ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን ለእስር የመዳረጉን አስደንጋጭ ዜና ሰምተናል።

ዶ/ር መረራ ጉዲናን በብዙዎች ዘንድ እንደሰላማዊ ትግል ተምሳሌት ተደርገው ከሚታዩ የኢትዮጵያ መንግሥት ተቃዋሚ የፖለቲካ እንቅስቃሴ መሪዎች አንዱና ዋናው መሆናቸው አጠያያቂ አይደለም። የእኚህ መሪ በአዉሮፓ በተደረገና በኢትዮጵያ ጉደይ ላይ በተነጋገረ ይፋዊ ስብሰባ ላይ ተሳትፎ ወደሚወዱት አገራቸውና ወደሚያከብሩትና ወደሚታገሉለት የአገራቸው ሕዝብ ሲመለሱ ገና አገር ዉስጥ ከመግባታቸው ታፍነው መታሠር የሚያሳዩው ተደጋግሞ የተገለፀውን የአገዛዙን መሪዎች ፍፁም አረመኔነትና ለሕዝብ ስሜት ደንታ-ቢስነት ብቻ ሳይሆን በአሮሚያ፣ በአማራና በሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች እየተካሄደ ያለው የሕዝቦች የነፃነት ትግል ተስፋ ያስቆረጣቸውና የሚይዙትንና የሚጨብጡትን ያሳዩባቸው የመሆኑን እዉነታ ነዉ። ተደጋግሞ እንደተገለፀው የሕወሐት መሪዎች ፍላጎት ላለፉት ሃያ-አምስት የግፍና የስቃይ ዓመታት ሲያደርጉ እንደቆዩትና አሁንም እያደረጉ እንዳሉት የኢትዮጵያን ሕዝብ በጠመንጃ ኃይል አስገድዶ በባርነት መግዛትና አገሪቱን እንደግል ጉብረታቸው በፈለጉት መንገድ መቆጣጠር ይህ ፍላጎታቸው በታጋይ ኢትዮጵያውያን የሞት ሽረት ትግል ምክንያት የሚሳካላቸው መስሎ ካልታዩቸው ደግሞ አገሪቱን እንዳልነበረች አድርጎ በማጥፋት የዘረፉትን ቁጥር ስፍር የሌለው የአገር ሃብት ይዘው ለእነሱና ለቅርብ ቤተሰቦቻቸው ይስማማናል በሚሉት የዓለም ክፍል ቀሪ ዕድሜያቸውን ማሳለፍ ነዉ። አሁን በዶ/ር መረራ ላይ የተወሰደው የጭካኔና የተስፋ መቁረጥ እርምጃም የሚያሳዩዎት ይህንኑ የገዢውን ቡድን ወደጥፋት የመሄድ አዝማሚያ ነዉ ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ ሕዝቦች ግን የተጠየቀውን መስዋዕትነት ሁሉ በመክፈል አገራቸውን ከወያኔዎች የግፍ አገዛዝ ነፃ አድርገው ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ከመመሥረት ዉጭ ሌላ አማራጭ የላቸውም። ይህ ሲሆን ብቻ ነዉ በዶ/ር መረራና በሌሎችም ታጋይ ኢትዮጵያውያን ላይ የተወሰደውና እየተወሰደም ያለዉ የጨቋኝ ገዢዎች የጭካኔ እርምጃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊወገድ የሚችለዉ።

የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ዋናኛ ተልዕኮም ይህን የሕዝቦቻችንን የነፃነትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ለመመለስ ይቻል ዘንድ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመሸጋገር የሚረዱ ቅድመ-ሁኔታዎችን ከወዲሁ ለማመቻቸትና እስከአሁን በተበታተነ መልክ እየተካሄዱ ያሉትን የነፃነትና የዲሞክራሲ እቅስቃሴዎች አስተባብሮ ወደ አንድ ጥላ ሥር በማምጣት ትግሉን ለሚፈለገው ዉጤት ማብቃት ነዉ። ስለሆነም የዶ/ር መረራንም ሆነ የሌሎች ታጋይ ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ መሪዎችንና ታዋቂ ጋዜጠኞችን ማለትም የእነ በቀለ ገርባን፣ አንዳርጋቸው ፅጌን፣ አልባና ሌሊሣን፣ አንዱዓለም አራጌን፣ እስከንድር ነጋን፣ ተመስገን ደሣለኝን፣ ኮ/ል ደመቀ ዘዉዱንና ሌሎችንም ስማቸውን ዘርዘረን የማንዘልቀውን በሺዎች የሚቆጠሩ የፍትህ፣ የነፃነት፣ የዲሞክራሲና የእኩልነት ጥያቄዎች ግንባር ቀደም አራማጅ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን ህልም ዕዉን ለማድረግ እጅ ለእጅ ተያይዞን መሥራት ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። አሁን አገራችንና ሕዝቦቻችን የደረሱበት የችግርና የስቃይ ደረጃ ደግሞ ዝም ብለን መግለጫ በማዉጣት ብቻ የምናልፋቸው እንዳልሆኑ በተደጋጋሚ ያየነዉ ነዉ። ስለዚህ:-

1. ይህ የጥቂቶች የአገዛዝ ሥርዓት በሕዝቦቻችን የተባበረ ከንድ ተወግዶ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ፣ ነፃነትና እኩልነት በአገራችን እንዲሰፍን የምትፈልጉ ወገኖች ሁሉ በኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ የተጀመረውን ትግል በመቀላቀል የነፃነት ትግሉን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የየበኩላችሁን እንድታደርጉ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን።
2. ሕወሐት መራሹ የኢትዮጵያ መንግሥት አገርን ከጥፋት ለመታደግ ዶ/ር መረራንም ሆነ ሌሎች የፖለቲካ እስረኞችን ሁሉ በአስቸኩዋይ ፈትቶ የፖለቲካ ሜዳውን የኢትዮጵያ ጉዳይ ለሚመለከታቸው ኃይሎች ሁሉ ክፍት በማድረግ ሁሉም ወገኖች የሚሳተፉበትና ዉስብስብ ለሆኑት የአገራችን ችግሮች የጋራ መፍትሔ መፈለግ የሚያስችል አገር አቀፍ ጉባዔ እንዲካሄድ ሁኔታዎችን እንዲያመቻች አበክረን እናሳስባለን።
3. ሕወሐት መራሹን የጥቂቶች አገዛዝ ሥርዓት በተለያዩ መንገዶች አቅፋችሁና ደግፋችሁ በኢትዮጵያ ሕዝቦች ጫንቃ ላይ ተደላድሎ እንዲቀመጥ አስተዋፅኦ በማድረግ የምትታወቁ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላትና በዕድገትና በሥልጣኔ የዳበራችሁ መንግሥታትም በዚህ ታሪካዊ ወቅት ኢትዮጵያንና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢን ከአደገኛ ጥፋትና ትርምስ ለማዳን ይቻል ዘንድ እስከዛሬ ስታደርጉት እንደነበረዉ ከጨቋኙ የሕወሐት ሥርዓት ጋር ሳይሆን ከነፃነት ናፋቂዎቹ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጎን እንድትቆሙና በሕወሐት በሚመራዉ የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጫና እንድታደርጉ ልናሳስባችሁ እንወዳለን።

**ፍትህና ነፃነት ለሁሉም ሕዝቦች!!**

**የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ**